

በለንደን የህወሃት 37ኛ አመት ክብረ በአል በደመቀ ሁኔታ ተከብሮ ዋለ።

በእለቱ ከ 17 ሺህ የ እንግሊዝ ፓውንድ በላይ ቦንድ ተሸጥዋል

ለንደን በሚገኘው የትግራይ ልማት ማህበር መሰብሰቢያ አዳራሽ በተካሄደው በዚህ ክብረ በአል ላይ በክብር እንግድነት በብሪታኒያ እና በስካንዲኔቪያን አገሮች የኢትዮጵያ መንግስት ልዩ መልእክተኛ እና ባለ ሙሉ ስልጣን አምባሳደር ብርሃኑ ከበደን ጨምሮ የሚሲዮኑ ምክትል መሪ አምባሳደር አቡዱልረሺድ ዱለኔ ፤ የትግራይ ክልል ተወላጆች ፤ በብሪታኒያ የኢትዮጵያ ልማት ማህበሮች ተወካዮች እና አባሎች ፤ አጋር ድርጅቶችና ደጋፊዎች እንዲሁም የኤርትራ መንግስት ተቃዋሚ ድርጅቶች አመራሮችና አባሎች ተገኝተዋል።

የበአሉ የክብር እንግዳ አምባሳደር ብርሃኑ ከበደ በእለቱ እንደተናገሩት ፤ ህወሃት ከሌሎች አጋር ድርጅቶች ጋር በመሆን ያሳለፈውን የትግል ሂደት በተለይም ወጣቱ ትውልድ እንዲያውቀውና በልማቱ ስራ ተሳትፎውን ይበልጥ እንዲያጎለብት ትኩረት ተሰጥቶታል ብለዋል።

የዘንድሮው በአል ልዩ የሚያደርገው የኢትዮጵያ የ5 አመቱ እድገትና የትራንስፎርሜሽን እቅድ አካል የሆነው ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ ላይ በአገር ውስጥና በውጭ ያለው ኢትዮጵያዊና ትውልደ ኢትዮጵያዊ ከፍተኛ ርብርብ እያደረገ ያለበት ወቅት ላይ መከበሩ ነው።

ህወሃት እና አጋር ድርጅቶቹ በከፊሉት የህይወት መስዋትነት የኢትዮጵያ ብሄር፤ ብሄረሰቦችና ህዝቦች ለዛሬው ሰላማቸውና ልማታቸው እንዲበቁ ሆነዋል።

አምባሳደር ብርሃኑ አክለው እንደተናገሩት ፤ ኢትዮጵያ ባለፉት 8 አመታት ያስመዘገበችው ከ11 በመቶ በላይ የኢኮኖሚ እድገት ፤ አገሪቱን በአለም ላይ ፈጣን እድገት እያስመዘገቡ ካሉ 10 አገሮች ተርታም መግባት ገዝው ፓርቲና መንግስት የሚከተሉት ፖሊሲና ስትራቴጂ ትክክለኛ መሆኑን ማረጋገጫ ነው።

ኢትዮጵያ በአሁኑ ወቅት እያስመዘገበች ያለችው ኢኮኖሚያዊ እድገት ከፍተኛ የኤሌክትሪክ ሃይልን የሚጠይቅ በመሆኑ ይህን የሃይል ጥያቄ ለመመለስ መንግስት በአገር ውስጥ እና በውጭ ያለውን ኢትዮጵያዊና ትውልደ ኢትዮጵያዊ በማስተባበር በአባይ ወንዝ ላይ የኢትዮጵያ ታላቁን የህዳሴ ግድብ መገንባት መጀመሩን አስታውሰው ፤ ይህ ግድብ በአርዳታ ፤ በብድር ወይም በማንኛውም የውጭ ሃይል ድጋፍ የሚገነባ ሳይሆን አገር ውስጥ እና ውጭ አገሮች ባለው ኢትዮጵያዊ እና ትውልደ ኢትዮጵያዊ ትብብርና ድጋፍ ብቻ የሚገነባ ነው።

ይህ ግድብ አንድነታችንን ይበልጥ በማጠናከር ድህነትን በራሳችን አቅም ለማሸነፍ እንዴት እንደምንችል ለተቀረው አለም ማሳያ መልካም አጋታሚ ነው።

በውጭ ነዋሪ የሆነው ኢትዮጵያዊ እና ትውልደ ኢትዮጵያዊ ለዚህ ግድብ ግንባታ ከዚህ ቀደም ያሳየው ተነሳሽነት የሚደነቅ መሆኑን አመልክተው ፤ በቀጣይነትም ቦንድ በመግዛት ታሪክ የፈጠረውን አጋጣሚ በመጠቀም አሻራውን እንዲያኖር ጥሪ አቅርበዋል።

በእለቱም የ 17ሺ የእንግሊዝ ፓውንድ እስተርሊንግ ቦንድ ሽያጭ የተካሄደ ሲሆን ፤ ከአዲስ አበባ የ ተላክ የህወሃት ድርጅታዊ መግለጫም በንባብ ተሰምተዋል። የህወሃት አጋር ድርጅቶችም የአቅዋም መግለጫቸውን በመድረኩ ላይ በንባብ አቅርበዋል። ለተሰጧ ጀግኖችም የ 1 ደቂቃ የህሊና ሰሎት ተደርገዋል።